

# ከአማራ ድርጅቶች እና ማህበራት ስብስብ(አድማስ) የተሰጠ መግለጫ

መጋቢት 18, 2010

በትግሬ ሕዝብ ነፃ አውጭ ግንባር(ትሕነግ) የሚመራው ዘረኛና ከፋፋይ፣ ፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ-ዐማራ የሆነው ድርጅት የሚመራው ኢሕአዴግ ፣ በ27 ዓመታት አረመኔአዊ አገዛዝ በአገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም፣ ግዛታዊ አንድነት፣ በሕዝቡ አብሮነት ስሜት ላይ የፈጸማቸው አፍርሽ ተግባሮች ኢትዮጵያን እንደ አገር ልትቀጥል ወደ ማትቸልበት አደገኛ አዘቅት ውስጥ እየከተታት እንዳለ ይታወቃል። ከዚህ አስከፊ የመባታተን እና የእርስ በርስ አልቁት መውጣት እንዲቻል፣ ዜጎች በዜግነታቸው፣ የፖለቲካ፣ የሲቪኪ፣ የሙያ ማህበራትና የብዙኃን መገናኛዎች አገሪቱና ሕዝቡ ከአስከፊ ጥፋት ራሳቸውን መከላከል እንዲችሉ በየፊናቸው የተቻላቸውን ሲያስተምሩና ሲመክሩ የነበሩና ያሉ ግለሰቦችን ከመግደልና ከማሰደድ የተረፉትን በሀሰት ክስ ወንጀሎ ለበርካታ ዓመታት አስሮ ማስቃዎቱ ይታወቃል።

አፈና፣ ግድያ፣ እስራትና ሥቃይ የበዛበት ሕዝብ በአፋኙና በገዳዩ ላይ ማመጽ ተፈጥሮአዊ ግዴታ በመሆኑ፣ የትግሬ-ወያኔ(ትሕነግ) የጫነበትን የመከራ ቀንበር ሰባብሮ ለመጣል ሕዝቡ ፣ ግንኙና በመሰለው መንገድ በተናጠልና በቡድን ባቀጠጣለው ሕዝባዊ አመጽ፣ የአፋኙ አገዛዝ የአፈና እና የግድያ መዋቅሩ ከሥሩ በመናጋቱ፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ አማራው ብሄርተኝነቱን አጠናክሮ ብሄሩን መሰረት አድርጎ በፖሊሲ ደረጃ ተቀርጾ ሊያጠፋው የመጣውን ጠላት ለመከላከል በየአለበት ከመደራጀት ጀምሮ እስከ ነፍጥ አንስቶ በመታገል ህልውናውን ለማስከበር ቆርጦ በመነሳቱ ፣ ወያኔ የቆመበትን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሠረት ከሥሩ አናጋው።

ይህን ከሥሩ የተናጋና የተናወጠ ፖለቲካዊ መሠረት ለመጠገን ሲል ወያኔ፣ ለዐሥር ወራት የዘለቀ አስቸካይ አዋጅ አውጆ አያሌ ዜጎችን በመግደል፣ በሙቶ ሺዎች የሚቆጠሩትን በማሰር ጊዜ ሊገዛ መሞከሩ ይታወሳል። ይህ ድርጊት ምዕላት ሕዝቡን ለመሠረታዊ ለውጥ እንዲነሳ ግፊት ከማሳደር አልፎ፣ የወያኔ አገዛዝ ድጋፍ ሰጭ ሆነው የቆሙትን ምዕራባዊ ለጋሽና አበዳሪ መንግሥታት፣ ወያኔ በገዛ ሕዝቡ ላይ የሚፈጽመውን ዘግኖኝ ግፍ ሊታገሱት ከሚችሉት በላይ ሆኖ ስላገኙት ያሠራቸውን የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችና አባሎች ፣ ጋዜጠኞችና ጦማሪያን እንዲፈታ ቢገደድም ቅዳሜ መጋቢት 16/2010 ዓ.ም በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ቤት ከጠባቢ አስር ቤት መውጣታቸውን አስመልክቶ የምሳ ግብዣ በማድረግ ላይ እያሉ የአባቶቻችሁን ሰንደቅ ለምን ያዛችሁ በሚል የማሰሪያ ምክኒያት ጋዜጠኛ አስከንድር ነጋን፣ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን፣ ታዋቂውን ፖለቲከኛ አቶ አንዷልም አራጌን፣ ጋዜጠኛ በፈቃዱ ሃይሉ፣ ጸሃፊ፣ ዘላለም ወርቃገኘሁ፣ ደድነቃቸው አዲስ፣ ስንታየሁ ቸኮል፣ አዲሱ ጌታነህ፣ ተፈራ ተሰፋዬ፣ ማህሊት ፋንታሁንና ወይንሸት ሞላ ጨምሮ ሌሎችም ንጹሀን ዜጎችን ለስር ዳርጋል። በተጨማሪም በተመሳሳይ ቀን በባህር ዳር ከተማ እራሱ አፋኙ ቡድን እመራበታለሁ የሚለውን ህገመንግስት ተከትለው ህገመንግስታዊ መብታቸው የሆነውን የመደራጀት ተደራጅቶም በሰላማዊ መንገድ መታገል መብት ተጠቅመው የፖለቲካ ድርጅት ለማቋም በመንቀሳቀስ ላይ የነበሩ የአማራው ስቃይ ገፈት ቀማሽ እና በአማራው ወገናቸው ላይ የተጋረጠውን የዘር ማጥፋት አደጋ ለመከላከል ያሰቡ ከአማራው አብራክ የወጡ ምሁራን በአፋኙ ቡድን ታፍነው ድብደባና እስራት ደርሰዋቸዋል። በግፍ ከታሠሩት መካከልም የሚከተሉት ይገኛሉ፦

- 1, ዶ/ር ደሳለኝ ጫኔ (ባ/ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርና የጣና ደህንነትና የአካባቢ ጥበቃ ማህበር ፕሬዚደንት
- 2, አቶ ጋሻው መርሻ
- 3, የሱፍ ኢብራሂም (ወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበረና አሁን ጠበቃ)
- 4, ተመስገን ተሰማ (ወሎ ዩኒቨርሲቲ መምህር)
- 5, በለጠ ሞላ (አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር)
- 6, ንጋቱ አስረስ (የአማራ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ)
- 7, በለጠ ካሴ (የቀለም ቀንድ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ የነበረ)
- 8, ኢንጂነር ሲሳይ አልታሰብ
- 9, አቶ ዳንኤል አበባው
- 10, አቶ መንግስቱ ተገኔ
- 11, አቶ ቦጋለ አራጌ
- 12, አቶ ካሱ ኃይሉ (የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ መምህር)
- 13, አቶ ተሰማ ካሳሁን
- 14, አቶ ድርሳን ብርሃኔ
- 15, አቶ በሪሁን አሰፋ
- 16, አቶ ፍቅሩ ካሳው
- 17, አዲሱ መለሰ (ደ/ታቦር ዩኒቨርሲቲ መምህር)
- 18, አቶ ተመስገን ብርሃኑ

19, የሱፍ አልታሰብ የሕግ ሙያተኛና ሌሎችንም በማሰር ላይ እንደሆነ ተረጋግጧል። ይህን የወገናችን መታሰርና መስቃዊት የዐማራ ድርጅቶች ኅብረት በጽኑ ከማውገዝ ባሻገር፣ የታሰሩት እንዲፈቱ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ቁርጠኝነቱን በዐማራ ሕዝብ ስም እየገለጸ፣ የሕዝባችን አንድነት፣ ሰላምና መረጋጋት ዕውን የሚሆነው አፋኙንና ዘረኛውን የትግሬ ወያኔ አገዛዝ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጫንቃ መንጭቆ መጣል ሲል ብቻ ስለሆነ፣ የተቀጣጠለው ሕዝባዊ አመጽ ከድል መልስ የማይመለስ መሆኑን አውቆ ከተደራጁት ልጆቹ ጎን በመቆም የአገዛዙን ዕድሜ ለማሳጠር የሚደረገው ግብግብ አካል እንዲሆን ጥሪያችን ስናቀርብ በማክበር ነው።

ማስታዎሻ:

**አድማስ** የአማራ ድርጅቶች እና ማህበራት ስብስብ በሰሜን አሜሪካ ከየካቲት 30 እስከ መጋቢት 02 በተካሄደው የመጀመሪያው የመሪዎች ጉባኤ ተሳታፊ ድርጅቶች የፈጠሩት የአማራ ድርጅቶች የትብብር ስብስብ ነው።